

17ኛ አመት ቁጥር 3
17th Year No. 3



ባህር ዳር ታህሳስ 13 ቀን 2004 ዓ.ም
Bahir Dar 23rd Dec, 2011

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
ዝክረ-ሕግ

ZIKRE-HIG

OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE
IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

የአንዱ ዋጋ ብር 19.80 Price	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ 312 P.o. Box
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------

<u>ማውጫ</u> ደንብ ቁጥር 90/2004 ዓ.ም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሚገኙ ከተሞች የመንገዶች ባለስልጣን ማቋቋሚያና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ	<u>CONTENTS</u> Regulation No. 90/2011 The Amhara National Regional State Urban Roads Authority Establishment and Determination of their Powers and Duties, Council of Regional Government Regulation
---	---

ደንብ ቁጥር 90/2004 ዓ.ም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሚገኙ ከተሞች የመንገዶች ባለስልጣን ለማቋቋምና ስልጣንና ተግባራቸውን ለመወሰን የወጣ የክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ	Regulation No. 90/2011 A COUNCIL OF REGIONAL GOVERNMENT REGULATION ISSUED TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT AND DETERMINATION OF POWERS AND DUTIES OF URBAN ROADS AUTHORITY IN THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE
--	--

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የከተሞችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ለማፋጠን፣ የከተሞችን መንገዶች በተቀናጀ ሁኔታ መገንባት፣ ማሻሻል፣ መጠገንና መጠበቅ የሚያስፈልግ መሆኑ፣

WHEREAS, it has been necessary to construct, upgrade, maintain, and protect urban roads in an integrated way so as to speed up the economical and social development of cities in the Amhara National Regional State;

የከተሞችን የመንገድ ስራ በበላይነትና በኃላፊነት ለማቀድ፣ ለመምራት፣ ለመቆጣጠርና በአጠቃላይ ለማስተዳደር ራሱን የቻለ መንግስታዊ አካል ማቋቋምና ስልጣንና ተግባሩን መወሰን በማስፈለግ፣

WHEREAS, it has been necessary to establish an autonomous governmental organ and determine its powers and duties in order to plan, direct, supervise and in general to administer over the construction of urban roads responsibly;

የአማራ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 7 እና የብሔራዊ ክልሉ ከተሞች ማቋቋሚያ፣ ማደራጃ፣ ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 91/1996 ዓ.ም አንቀጽ 70 ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌዎች ስር በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል፡፡

NOW, THEREFORE, the Council of the Amhara National Regional Government, pursuant to the powers vested in it under the provisions of Art.58 Sub-Art./7/ of the Revised Regional Constitution and Art.70 Sub-Art. /1/ of the Amhara National Regional State Cities establishment, Organization and Determination of their Powers and Duties Proclamation No 91/2003, hereby issues this regulation as follows.

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሚገኙ ከተሞች የመንገዶች ባለስልጣንን ማቋቋሚያና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ የክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 90/2004 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ፡

1. “**ምክር ቤት**” ማለት የክልል መስተዳድር ምክር ቤትና የከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ማለት ነው፡፡
2. “**ቢሮ**” ማለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ማለት ነው፡፡
3. “**የመሠረተ ልማት አውታር**” ማለት የውሃ፣ የመብራት፣ የስልክ፣ የመንገድና የፍሳሽ አገልግሎቶች ናቸው፡፡
4. “**ከተሞች**” ማለት የባለስልጣኑ መ/ቤት የተቋቋመባቸው የባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደሴና ከምቦልቻ ከተሞችን ማለት ነው፡፡
5. “**መንገድ**” ማለት የባለስልጣኑ ተቋም በተቋቋመባቸው የክልሉ ከተሞች የሚገኙትን ዋና መንገዶች፣ መለስተኛ መንገዶች፣ የአደባባይ ዙሪያዎች፣ የመንገድ አካፋይ ደሴቶች፣ በመንገድ ግራና ቀኝ ያሉ የእግረኛና የብስክሌት መተላለፊያዎች፣ የወሃ ማፋሰሻ ቦቶችና ድልድዮች እንዲሁም

PART ONE

GENERAL PROVISIONS

1. Short Title

This regulation may be cited as “The Amhara National Regional State Urban Roads Authority Establishment and Determination of their Powers and Duties, Council of Regional Government Regulation No. 90/2011”.

2. Definition

In this regulation:

1. “**Council**” shall mean the council of regional government and council of city administration;
2. “**Bureau**” shall mean Bureau of Industry and Urban Development of the Amhara National Regional State;
3. “**Infrastructure Network**” shall mean services of water, electricity, telephone, road and sewerage;
4. “**Cities**” shall mean urban centers of Bahir Dar, Gondar, Dessie, and Combolcha where the Office of the Authority is established;
5. “**Road**” shall include main roads, low volume roads, squares, roundabouts that cross roads, pedestrian and bicycle passages on the right and left sides of roads, sewers and bridges as well as traffic signs and others;

የትራፊክ ምልክት እና ሌሎችን ያጠቃልላል።

- 6. “የመንገድ ግንባታ” ማለት አዲስ መንገድ መስራት ወይም በነባር መንገዶች ላይ የጥገና ወይም የማሻሻያ ስራዎችን ማከናወን ነው።
- 7. “የትራፊክ ምልክት” ማለት የመንገድ ተጠቃሚዎችን ለማስጠንቀቅ ፣ ለመቆጣጠርና ለማሳወቅ ተብሎ በጽሁፍ፣ በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ወይም በሌላ በማንኛውም ዘዴ በመንገድ ላይ በመጻፍ ወይም ለማመልከት የተደረገ ማንኛውም የመንገድ ምልክት ነው።
- 8. “የመንገድ ፈንድ” ማለት የመንገድ ፈንድን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 66/1989 መሠረት የተቋቋመ ፈንድ ነው።
- 9. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

3. መቋቋም

- 1. በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሚገኙ ከተሞች የመንገዶች ባለስልጣን ከዚህ በኋላ “ባለስልጣን” እየተባለ የሚጠራ በህግ በተሰጠው የስልጣን ክልል ውስጥ የህግ ሰውነት ያለውና ራሱን የቻለ የመንግስት መስሪያ ቤት ሆኖ ተቋቁሟል።
- 2. የባለስልጣኑ ተጠሪነት ለከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ይሆናል።

- 6. “**Road construction**” shall mean the activities of constructing new roads or undertaking maintenance or improvement activities on the existing roads;
- 7. “**Traffic Sign**” shall mean any sign posted, for the sake of warning, regulating, and informing road users, on roads by the means of written material, electronics, or any other method.
- 8. “**Road Fund**” shall mean the Fund established in accordance with the Federal Proclamation No. 66/1997 issued for the establishment of road fund.
- 9. “**Person**” shall mean any natural or juridical body.

3. Establishment

- 1. There is hereby established, the Urban Roads Authority in the Amhara National Regional State, hereinafter referred to as “the Authority” having become a governmental office with its own autonomy and legal personality in the jurisdiction granted to it by law, as per this regulation.
- 2. The authority shall be accountable to the bureau.

4. የባለስልጣናቱ መስሪያ ቤት የሚቋቋምበት

1. ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በክልሉ አራት ከተማ አስተዳደሮች ማለትም ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች የሚቋቋም ይሆናል።
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /1/ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ቢሮው ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የከተሞችን የእድገት ደረጃ እያጠና በስልጣን ክልሉ ውስጥ በሚገኝ ማንኛውም ከተማ እንደአስፈላጊነቱ ሌላ የመንገድ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ለመስተዳድር ምክር ቤቱ እያቀረበ እንዲቋቋም ሊያደርግ ይችላል።

5. የባለስልጣኑ መስሪያ ቤት ዓላማዎች፣

በከተሞች የሚቋቋመው የመንገድ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱት ዓላማዎች ይኖሩታል፣

1. በከተማው የአስተዳደር ወሰን የሚገኙ መንገዶችን በጥራት የመገንባት፣ ደረጃቸውን ማሻሻልና ማሳደግ፣ መጠገን፣ አገልግሎት በጥራት እንዲሠጡ ማድረግ፣ የአሠራር ስርዓት መዘርጋት፣
2. የመንገዶች ውበት እንዲጠበቅና ለረጅም ጊዜ አገልግሎት እንዲሠጡ መጠበቅ ወይም ማስተዳደር፣ ወዎቹ ቆጣቢ በሆኑ የአካባቢ ማቴሪያዎች፣ በህብረተሰቡ ተሳትፎ እንዲገነቡ ማድረግ፣

4. Place of Establishment of the Authority’s Office

1. The office of the Authority shall be established in the four administrative cities of the region that are in the cities of Bahir Dar, Gondar, Dessie, and Combolcha.
2. Without prejudice to the provision of Sub Art. /1/ of this regulation hereof, the office, to implement its objective, may, by studying the developmental stage of cities, as its necessity, cause the establishment of other authority office in any city of its jurisdiction by submitting its proposal to the council of the regional government.

5. Objectives of the Office of the Authority

The office of the urban roads authority to be established in the cities shall have the following objectives:

1. To effectively construct, upgrade and improve their standard, maintain, cause them render effective service of roads in the city administrative jurisdiction as well as to install a working procedure thereof;
2. To conserve or administer roads so as to maintain their beauty and serve sustainably; to cause the construction of them by cost effective local materials and through the participation of the community;

- 3. እንደ አስፈላጊነቱ ለመንገድ ስራ አገልግሎት የሚወጡ ፈንድ ማፈላለግን ጨምሮ ሌሎች ተመሳሳይ የመንገድ ስራ ተግባራትን ማከናወን፤

- 3. To carry out such other similar road construction activities including fundraising, as its necessity, activity to be utilized for road works.

ክፍል ሁለት

የባለስልጣኑ ስልጣንና ተግባር፤

እንዲሁም ሌሎች ግዴታዎች

PART TWO

POWERS, DUTIES, AND

OTHER OBLIGATIONS OF THE

AUTHORITY

6. የባለስልጣኑ ስልጣንና ተግባር

በዚህ ደንብ በሌሎች አንቀጾች የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ባለስልጣኑ፡-

6. Powers and Duties of the Authority

Without prejudice to the provision of other Articles of this regulation, the Authority shall:-

- 1. የመንገድ አወታረክ፣ የመንገድ ስራን፣ እንዲሁም የመንገዶችን አጠባበቅና አጠቃቀም በተመለከተ የአሰራር ሕጎችንና ደንቦችን ያመነጫል፤
- 2. አግባብ ካለው የከተማው መስተዳድር አካል ጋር በመተባበር የመንገዶች ደረጃ እንዲወጣ ያደርጋል፤ ሲፈቀድም ይተገብራል፡፡
- 3. የመንገዶችን የዲዛይን ደረጃዎች ያወጣል፤ ይተገብራል፡፡
- 4. የመንገዶች ስራ ዲዛይን ያዘጋጃል፤ ወይም በብቁ አማካሪዎች አማካይነት እንዲዘጋጁ ያደርጋል፡፡
- 5. የመንገዶችን ስራና ተያያዥ ስራዎችን በተመለከተ የረጅም፣ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ እቅዶችንና ነገራዊዎችን ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም ይተገብራል፡፡
- 6. የመንገዶችን የአዋቂነት ጥናት ያካሂዳል፤ እንዲካሄድ ያደርጋል፤ ይተገብራል፡፡

- 1. Initiate working manuals and regulations regarding the road network, road construction as well as the usage and conservation of same;
- 2. Cause the issuance of roads standard by cooperating with the pertinent administrative body of the city; implement same upon approval;
- 3. Issue and implement the road design standards;
- 4. Prepare road works design or cause their preparation through efficient consultants;
- 5. Prepare a long, medium or short term plans or programs regarding the work of roads and related activities as well as implement same upon approval;
- 6. Carry out or cause the study on the feasibility of roads; implement same;

- 7. መንገዶችን በስራ ተቋራጮች አማካይነት እንዲሰሩ ያደርጋል ወይም በራስ ኃይል ይሠራል። በሌላ አካል ለሚሰሩ መንገዶች አማካሪዎችና የስራ ተቋራጮች የሚመረጡበትን መስፈርቶች አወጥቶ ያስወስናል፤ በስራ እንዲውል ያደርጋል።
- 8. የስራና የአማካሪነት አገልግሎት ውሎችን ያዘጋጃል፤ እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ይዋወላል፤ ስራዎች በተገባው ውል መሠረት መከናወናቸውን ማረጋገጥ የሚያስችል ቁጥጥር እንዲኖር ያደርጋል፤ በበላይነት ይቆጣጠራል።
- 9. በራስ፣ በአገር ውስጥ ወይም በአለም አቀፍ ስራ ተቋራጭ ሊሰሩ የሚገባቸው መንገዶች የሚለዩበትን መመዘኛ ያወጣል፤ በመመዘኛው መሠረት በነዚህ አካላት ሊሰሩ የሚገባቸውን የመንገድ ስራዎች ልዩነት እንዲወሰን ያቀርባል፤ ተግባራዊ ያደርጋል።
- 10. የመንገዶችን ደህንነት ለመጠበቅ የሚረዱ ማናቸውንም ተግባራት ያቅዳል፤ ያጠናል፤ ሲፈቀድም ይተገብራል።
- 11. አግባብ ካላቸው የከተማው መስተዳድር አካላት ጋር በመተባበር መንገዶች ለታለመላቸው ዓላማ መዋላቸውን ይቆጣጠራል።
- 12. መንገዶችን በሚመለከት የትራፊክ ምልክቶችን ዲዛይን ይሰራል፤ ወይም አግባብ ካላቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች የትራፊክ መረጃዎችን በመሰብሰብ በመንገዶች ላይ የትራፊክ ምልክቶችን ያደርጋል። ተከታትለው እንዲፈፀሙም ለሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ያሳውቃል።

- 7. Cause the construction of roads by contractors or construct on its own capacity. Prepare and cause the approval of criteria for the selection of contractors and consultants for the roads to be constructed by other body as well as cause its implementation;
- 8. Prepare or cause the preparation of work and consultancy contract service; enter into contracts; cause the existence of supervision that enables to assure whether works are implemented based on the contract and supervise over it;
- 9. Produce a criteria to identify roads that are to be constructed by own, domestic or international contractors. Submit the identification of road works to be constructed by such bodies for approval as well as put in practice;
- 10. Study and plan any activities that assist to preserve the safety of roads; as well as implement same upon approval;
- 11. Supervise whether roads are used for the respected objective by cooperating with pertinent administrative bodies of the city;
- 12. Prepare the design of the traffic signposts with regard to roads or set up same on roads by collecting traffic information from pertinent public bodies. Notify to the concerned offices to follow-up the accomplishment of same;

- 13. የመንገዶችን ወይም የአደባባዮችን አቅጣጫ ጠቋሚ ምልክቶችን ይተክላል ይንከባከባል።
- 14. በህብረተሰቡ፣ በቡድን፣ በግል ወይም መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች አማካይነት ለሚሰሩ መንገዶች ስታንዳርድ ያወጣል፣ ፈቃድ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል፣ እንደአስፈላጊነቱም በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ተገቢውን የቴክኒክና የማቴሪያል ድጋፍ ይሰጣል።
- 15. የመንገድ መብራቶች እንዲተከሉና እንዲጠበቁ ያደርጋል።
- 16. ለእግረኛ መተላለፊያ የሚያስፈልገውን የመሬት ስፋትና የአሠራር ደረጃዎችን ይወስናል፣ የእግረኛ መተላለፊያ መንገዶችን ይሠራል፣ እንዲሰሩ ያደርጋል፣ ይንከባከባል።
- 17. በመንገዶች ዳርና ዳር ወይም መካከል የሚተከሉ ዛፎችን ዓይነትና መጠን ይወስናል፣ ለዉበትና መናፈሻ አገልግሎት የሚዉሉ ደሴችንና የመንገዶችን ግራና ቀኝ ወስኖ ያሳዉቃል፣አፈፃፀሙን ይቆጣጠራል።
- 18. ለሚሰራቸው መንገዶች ድጋፍ ለማግኘት በመንገዱ ተጠቃሚ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያስተባብራል፣ ያሳትፋል።
- 19. በመንገዶች ላይ የመንገዱ አካል የሆኑ ፓርኮችና ተርሚናሎችን ለይቶ ይወስናል።
- 20. በከተማው የሚከናወኑ የጎርፍ መከላከልና ማስወገድ ስራዎች በመንገዶች ላይ ጉዳት የማያደርሱ መሆናቸውን ያረጋግጣል፣ ይቆጣጠራል።

- 13. Set up direction indicator signs of roads or square as well as care for same;
- 14. Formulate the standard of roads to be constructed by the society, group, individual or governmental and non governmental organizations; issue a licence; supervise as well as render the appropriate technical and material support, in accordance with the directive to be issued as its necessity;
- 15. Cause the plantation and protection of road lights;
- 16. Determine the extent of land and working standards required for zebra crossing; implement or cause the implementation of zebra crossing as well as conserve same;
- 17. Determine the type and amount of plants to be planted in the middle or bordering of roads as well as determine and notify the roundabouts and sides of roads to be used for fascination and recreation service;
- 18. Coordinate and make participate part of the society that are beneficial of the road so as to get support for the roads to be constructed by it;
- 19. Determine parks and terminals which are part of the road whereby identifying them;
- 20. Ensure and supervise that the activities of flood risk management and disposals undertaken in the urban centers are free from inflicting damages on roads;

- 21. መንገዶች አግባብ ባለው አካል እንዲሰየሙ ሃሳብ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ይተገብራል።
- 22. ለመንገድ ስራ የሚውሉ ማቴሪያሎችን በተመለከተ ጥናት ያካሂዳል፤ የተገኙ ጠቃሚ ውጤቶችንም በስራ ላይ ያውላል።
- 23. ለመንገድ ስራ የሚውሉ ማቴሪያሎችን ማምረቻና የመገልገያ መሣሪያዎች መጠገኛ ተቋማትን ያቋቁማል።
- 24. ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች ተገቢውን ክፍያ ይጠይቃል፤ ይሰበስባል።
- 25. ውል ይዋዋላል፤ የሚንቀሳቀስ እና የማይንቀሳቀስ ንብረት ግዥ፣ ሽያጭ ማከራየትና መከራየት ይተገብራል። ለመንገድ ስራ እርዳታ /ስጦታ ይቀበላል፤ በስሙ ይከሰላል፤ ይከሰሳል።
- 26. የአሽከርካሪዎችን የርቀት እይታ የሚጋርዱ ወይም የደረቁ የመንገድ ዳርና የአደባባይ ዕፅዋትን እንዳስፈላጊነቱ በአካባቢ ጽዳት፣ ውበትና መናፈሻ ስራ ሂደት እንዲወገዱ ያደርጋል።
- 27. የመንገድ አካፋዮችና ዳርቻዎች፣ የመከለያ አጥሮች ደረጃና ዲዛይን ያዘጋጃል፤ ሲበላሽና ጉዳት ሲደርስባቸው በተቀመጠላቸው ደረጃ መሠረት ይጠግናል።
- 28. የባለስልጣኑ መስሪያ ቤትን አላማዎች ተግባራዊ ለማድረግ ሲል የማይንቀሳቀስ ንብረት ለማስለቀቅ፣ ወይም ለመንገድ ግንባታና ጥገና እንዲሁም ለመሳሪያ ማሳረፊያና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚያስፈልገውን መሬትና ድንጋይ ነክ

- 21. Recommend for the nomenclature of roads by pertinent bodies; implement same upon approval;
- 22. Conduct a research relating to materials to be utilized for road works and implement useful results thereof;
- 23. Establish institutions for the production of materials and maintenance of operational machinery used for the consumption of road works;
- 24. Request for and collect the appropriate charge for the service it provides;
- 25. Enter into contracts; perform the procurement, sale, renting out and rent of movable and immovable properties; receive aid/donation for the purpose of road works; sue and be sued in its own name;
- 26. Cause the removal of things or dried adjacent or square plants that block the vision of drivers to look far by the environmental sanitation, fascination and recreation process, as deemed necessary;
- 27. Prepare the standard and design of road partitions, adjacent and wrapping fences; maintain them where they are malfunctioned or damaged based on the defined standard;
- 28. The Authority shall, for the purpose of enforcing the objectives of the Office of the Authority, have the right to pass through other's possession and to use, free of charge, land and quarry substances required for the purpose of releasing immovable property or for

ንብረቶች ያለ ክፍያ ለመጠቀም ወይም በሌላ ሰው ይዞታ ለመተላለፍ መብት ይኖረዋል፤ ሆኖም ለሚያስለቅቀው ንብረት ወይም በሚጠቀምበት መሬት ላይ ለሚገኙ ንብረቶች በህግ መሰረት ካሳ ይከፍላል፡፡

29. አላማዎቹን ለማስፈፀም የሚያስፈልጉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

7. የባለስልጣኑ ግዴታዎች፤

1. በባለስልጣኑ የሚገነቡ፣ የሚሻሻሉ፣ ወይም የሚጠገኑ መንገዶች የከተማውን መሪ ነፃን የተከተሉ መሆን አለባቸው፡፡

2. በዚህ ደንብ በተደነገገው መሠረት በባለስልጣኑም ሆነ ከባለስልጣኑ በተሰጠ ፈቃድ በሚገነቡ፣ በሚሻሻሉ፣ ወይም በሚጠገኑ መንገዶች ምክንያት ለተዘጉ የመሠረተ ልማት አውታሮችና በተያያዘ ስራዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ባለስልጣኑ ተገቢውን የአሠራር ጥንቃቄና ቁጥጥር ማድረግ አለበት፡፡

3. ባለስልጣኑ ስልጣንና ተግባሩን በስራ ላይ በሚያውልበት ጊዜ የአካባቢ ደህንነት እንዲጠበቅ የሚያስፈልጉትን ጥንቃቄዎች ማድረግ አለበት፡፡

the construction of and maintenance of roads as well as for material storage and other services; provided, however, that it shall pay a compensation under the law for the released property or properties on the land it uses;

29. Carry out such other related activities as may be necessary for the attainment of its objectives.

7. Duties of the Authority

1. The construction, upgrading, or maintenance of roads to be constructed by the Authority shall be in line with the plan of the city.

2. The Authority shall have to take the appropriate safety and supervision on the blocked infrastructures and to protect against harm on related works due to the construction, upgrading, or rehabilitation of roads to be undertaken either by itself or by license issued by it pursuant to this regulation

3. The authority shall take the necessary safety for the protection of environment security whenever it is performing its powers and duties.

ክፍል ሦስት

በመንገድ ላይ ለመጠቀም

ፈቃድ ስለማግኘትና ስለክልከላዎች

8. በከተማው ውስጥ የመሠረተ ልማት አውታር ለሚዘረጉ ሌሎች ሰዎች፤

1. ባለስልጣኑ የሚያስተዳድራቸውን መንገዶች በመቆፈር፣ በመስበር ወይም በመቁረጥ የመሠረተ ልማት አውታር ለመዘርጋት፣ ጥገና ለማካሄድ፣ ለማደስ፣ ለመተካት ወይም ለማሻሻል የሚያቅድ ማንኛውም ሰዉ እቅዱን ከአንድ ወር በፊት በጽሁፍ በማሳወቅ በቅድሚያ የባለስልጣኑን ስምምነትና ፈቃድ ማግኘት ይኖርበታል፡፡

2. የመሠረተ ልማት አውታር የሚዘረጋ ማንኛውም ሰዉ ከባለስልጣኑ ፈቃድ ለመጠየቅ ጊዜ የማይሰጥ አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥመው፣ ስለሚቆፍረው፣ ስለሚሰብረው፣ ስለሚቆርጠው፣ ወይም ስለሚዘረጋው መንገድ ሁኔታ ዝርዝር መረጃዎችን ለባለስልጣኑ በቅድሚያ በማሳወቅ ስምምነት ወይም ፈቃድ ማግኘት ሳያስፈልገው በመንገዶች ላይ በመጠቀም ተግባሩን ማከናወን ይችላል፡፡

3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 “አስቸኳይ ሁኔታ” የሚባለው የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ነው፡-

ሀ. በውሃ መስመሮች ላይ የመሰበር ወይም ሌላ ጉዳት ሲደርስና የጥገና አገልግሎት ማከናወን ሲያስፈልግ፣ ወይም

PART THREE

HAVING AN AUTHORIZATION TO

USE ON ROADS AND

PROHIBITIONS

8. Other persons that are installing infrastructure network in urban:

1. Anybody that plans to install, maintain, renew, reimburse, or upgrade infrastructure networks by blocking, digging, breaking or by cutting roads administered by the Authority shall notify its plan by writing before a year and get the prior agreement and authorization of the Authority.

2. Any person who is installing infrastructure network shall, where he encounters an immediate case hindering to ask for permission from the Authority, perform its activity on roads by prior notifying detail information about the situation of the road he digs, breaks, cuts, or installs to the Authority without having an agreement or license.

3. An “immediate case” in accordance with Sub Art. /2/ of this Article shall mean where the following conditions are encountered:

a) Where there exists a burst or other harm on water lines and maintenance service is essential to be undertaken; or

ለ. በፍሳሽ ማስወገጃ መስመሮች ላይ የመፈንዳት ወይም የመሰበር ጉዳት ሲደርስና የጥገና አገልግሎት ማከናወን ሲያስፈልግ፣ ወይም

ሐ.የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ ወይም አደጋ ሊያስከትል የሚችል ሁኔታ ሲያጋጥም፡፡

4. ባለስልጣኑ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /1/ መሠረት የቀረበለትን ጥያቄ መርምሮ ከ 15 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መልስ የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡

5. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 እና 2 መሠረት በመንገዶች የተገለገለ ማንኛውም ሰው ለመንገዶቹ መጠገኛ የሚያስፈልገውንና ባለስልጣኑ የሚጠይቀውን ወጭ የመሸፈን ግዴታ አለበት፡፡

6. ማንኛውም ሰው በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 ወይም 2 መሠረት መንገዶችን ሲቆፍር፣ ሲሰብር፣ ሲቆርጥ ወይም ሲዘጋ ወይም ማናቸውንም ስራ በሚያካሂድበት ወቅት፣ ለመንገዱ ተጠቃሚዎች ማስጠንቀቂያ የሚሆኑ ምልክቶችን የማቆም፣ ስራውን ካጠናቀቀ በኋላ የተቆፈሩ፣ የተሰበሩ፣ ወይም የተቆረጡ መንገዶችን መልሶ በመሙላት የማስተካከልና በመንገዱ አጠቃቀም ላይ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች በማስወገድ መንገዶችን ለትራፊክ እንቅስቃሴ ክፍት የማድረግ ግዴታ አለበት፡፡

b) Where there exists an eruption or damage on sewerage drains and maintenance service is essential to be undertaken;

c) Where there exists a break up of electric power or a condition which is resultant for danger.

4. The Authority shall, pursuant to Sub Art. /1/ of this article, have the obligation to investigate and reply the request submitted to it within a time not exceeding fifteen days.

5. Any person who has got service of roads pursuant to Sub Art. /1/ and /2/ of this Article shall have the obligation to cover the maintenance cost of the road required by the Authority.

6. Any person, where at the time of he is digging, breaking, cutting, blocking, or undertaking any activities on roads pursuant to Sub Art. /1/ or /2/ of this Article, shall have the obligation to sat up warning signs for the users of the road as well as open the road for traffic movement by refilling and leveling those dug, broken, or cut down roads and remove things that may cause an obstruction on the usage of roads.

7. የመሠረተ ልማት አውታር የሚዘረጋ ሰው በዚህ አንቀፅ በተደነገገው መሠረት በመንገዶች ላይ የሚካሄደውን ስራ ሲያጠናቅቅ ለባለስልጣኑ በፅሁፍ ማሳወቅ አለበት፡፡

9. ክልከላ

1. ማንም ሰው በባለስልጣኑ ካልተፈቀደለት በስተቀር፡-

ሀ. መንገዶችን መዝጋት፣ መቆፈር፣ መስበር ወይም መቁረጥ፣

ለ. በመንገዶች ላይ አሸዋ፣ ድንጋይ፣ አፈር ወይም ስሚንቶ መቆለል አሮጌ መኪናና ቆርቆሮ ወይም የትራፊክ እንቅስቃሴና እይታ ሊያውኩ ወይም ሊከለክሉ የሚችሉ ማናቸውንም ነገሮች ማስቀመጥ፣ ማከማቸት፣

ሐ. በመንገዶች ላይ ጊዜያዊም ይሁን ቋሚ ግንባታ ማካሄድ ወይም በማናቸውም ሁኔታ መንገዶች የታለመላቸውን አገልግሎት እንዳይሰጡ ማድረግ ወይም በመንገዶች ደህንነት ላይ ጉዳት የሚያደርስ አድራጎት መፈፀም፣

መ. መንገዶችን መስራት፣ ማሻሻል ወይም መጠገን አይችልም፡፡

2. የድርጊቱ ፈፃሚ ከባለስልጣኑ በተሰጠው ማስጠንቀቂያ መሠረት ሳይፈፅም በመቅረቱ የተነሳ ባለስልጣኑ መንገዶች ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት ክልከላዎችን ካስወሰደ በኋላ ወጭውን በሕግ ሊጠይቅ ይችላል፡፡

7. Any person who installs infrastructure network shall, when he accomplishes the work undertaken on roads pursuant to the provision of this Article, notify to the Authority in writing.

9. Prohibition

1. Unless he is authorized by the Authority, no person shall:

A. Block, dig, break, or cut off roads and drainages;

B. Heap up sand, stone, soil, or cement on roads; placing or accumulating worn-out cars and sheet metal or things that may obstacle or hinder the sight and movement of traffic;

C. Build either temporary or permanent constructions on roads or causing the hindrance of the intended services of roads or performing an action inflicting damages on the security of roads.

D. Constructing, upgrading, or repairing roads.

2. The Authority may, after causing the restrictions are undertaken pursuant to Sub Art. /1/ of this Article so as to enable roads render the proper service, where the doer fails to act according to the warning given by the Authority, claim its cost by the law.

ክፍል አራት
የባለስልጣን አደረጃጀትና
ሥራ አመራር

10. የባለስልጣን አቋም

1. ባለስልጣን

ሀ. አባላቱ እና ሰብሳቢው በከተማ ስራ አስፈጻሚው ኮሚቴ የሚወሰን አንድ ቦርድ፤

ለ.በቦርድ የሚሾም ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ እና

ሐ.ለስራው የሚያስፈልጉ ሌሎች ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡

2. የቦርዱ አደረጃጀት

ሀ.ቦርዱ በከተማ አስተዳደር ከንቲባ ኮሚቴው ይቋቋማል፡፡

ለ.የቦርዱ ሰብሳቢ በከተማ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚው ይመረጣል፡፡

ሐ.ቦርዱ 5 አባላት ይኖሩታል፡፡ የቦርድ አባላት አደረጃጀት በመመሪያ ይወሰናል፡፡

መ.ቦርዱ የራሱን ድምፅ የሌለው ፀኑሬ ይሰይማል፡፡

ሠ. የቦርድ አባላት የሥራ ዘመን 3 ዓመት ይሆናል፡፡ ሆኖም ማንኛውም አባል ለተጨማሪ የስራ ዘመናት እንዲያገለግል እንደገና ለአንድ ተጨማሪ ጊዜ ሊመረጥ ይችላል፡፡

PART FOUR
ORGANIZATION AND
MANAGEMENT OF THE
AUTHORITY

10. Status of the Agency

1. The authority shall have:

a. A board whose members and chairperson are to be determined by the urban executive committee;

b. A general manager to be appointed by the board; and

c. Other employees necessary for the work.

2. Organization of the Board

a. The board shall be established by the mayor committee of the city administration.

b. The chairperson of the board shall be elected by the executive committee of the city administration.

c. The board shall have 5 members. The organization of board members shall be determined by the directive.

d. The board shall designate its own non-voting secretary.

e. The tenure of the board members shall last 3 years; provided, however, that any member of the board may be re-elected to serve for one additional term of office.

11. ከቦርድ አባልነት ስንብት

ማንኛውም የቦርድ አባል:-

1. ከቦርድ አባልነት ለመውጣት ሲጠይቅ፣ ወይም
2. ኃላፊነቱን በብቃት ባለመውጣቱ ወይም የሥነ-ምግባር ጉድለት በማሳየቱ ምክንያት ለስራው ብቁ አለመሆኑ ሲታመንበት ይሰናበታል፡፡

12. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ ተጠሪነቱ ለከተማው አስተዳደር ምክር ቤት ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል:-

1. የባለስልጣኑን የሥራ እቅድና በጀት ለከተማው አስተዳደር ምክር ቤት ከመቅረቡ በፊት ይመረምራል፡፡
2. የባለስልጣኑን አመታዊ የፋይናንስና የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት ይገመግማል፡፡
3. የባለስልጣኑ አፈፃፀም በየወሩ ለምክር ቤቱ ከመቅረቡ በፊት ይገመግማል፡፡
4. ባለስልጣኑን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ይመክራል፣ ይወስናል፣ በምክር ቤቱ መወሰን የሚገባቸውንም ቀርቦው እንዲወሰኑ ያደርጋል፡፡
5. የባለስልጣኑን ዋናና ምክትል ስራ አስኪያጅ ለከንቲባ ኮሚቴ አቅርቦ ያሾማል፣ ደመወዝና አባላቸውን የኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ በሚያስቀምጠው ደረጃ እንዲከፈል ያደርጋል፣ ከሥራ ያሰናበታል፡፡

11. Leave from Being Membership of the Board

Every member of the board shall be terminated where:

1. He asks for cessation from board membership; or
2. It is believed that he is not such an efficient for the work due to his failure to carry out his responsibility efficiently or his misconduct behavior.

12. Powers and Duties of the Board

The board shall, being accountable to the administrative council of the city, have the following powers and duties:

1. Examine the work plan and budget of the Authority prior the submission of same to the administrative council the city.
2. Evaluate the financial and performance annual report of the Authority.
3. Evaluate the work performance of the Authority prior to the submission of the report to the council per month.
4. Counsel and determine on the issues regarding the Authority as well as cause for the decision of cases that should be submitted and decided by the council.
5. Submit to the mayor committee and cause the appointment of the general and deputy general manager of the Authority; cause the payment of their salary and allowance pursuant to the standard to be provided by the Industry and Urban Development Bureau; as well as dismiss from job.

- 6. ለባለስልጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ተጠሪ የሆኑትን የስራ ኃላፊዎች ቅጥር ወይም ስንብት ያፀድቃል።
- 7. የባለስልጣኑን የውስጥ ደንቦችና መመሪያዎች ያፀድቃል።
- 8. ባለስልጣኑ ለሚሰጣቸው ልዩ ልዩ አገልግሎቶች የአገልግሎት ክፍያ መጠን ይወስናል፤ በምክር ቤት መወሰን የሚገባቸውንም ለምክር ቤቱ ቀርቦው እንዲወሰኑ ያደርጋል።
- 9. ባለስልጣኑ ከሀገር ውስጥ የሚበደራቸውን ብድሮች ያፀድቃል።
- 10. ባለስልጣኑ ሊገለገልባቸው የማይችሉባቸውን ቋሚ ንብረቶች በተመለከተ አስፈላጊውን ይወስናል።
- 11. የባለስልጣኑ የሂሳብ መዛግብትና ንብረቶች በተገቢው ስርዓት መያዛቸውን ያረጋግጣል።
- 12. የባለስልጣኑ የፋይናንስ አስተዳደር ሁኔታ ለማስመርመር የውጭ ኦዲተሮችን ይሠይማል።
- 13. የባለስልጣኑን ዓላማ ለማራመድና ለማስፈፀም አስፈላጊ የሆኑ ተግባራትን ያከናውናል።

- 6. Approve the procurement or dismissal of heads that are accountable to the general manager.
- 7. Approve the internal regulations and directives of the Authority.
- 8. Determine the amount of service charges for the services to be rendered by the Authority; as well as cause for the decision of cases that should be submitted and decided by the council.
- 9. Approve the domestic loans to be borrowed by the Authority.
- 10. Decide the necessary regarding the fixed properties that are not used by the Authority.
- 11. Ensure that the books of account and properties of the Authority is maintained in a proper system.
- 12. Designate external auditors so as to examine the condition of the financial administration of the Authority.
- 13. Undertake the activities that are necessary to proceed and execute the objective of the Authority.

13. የቦርዱ ስብሰባ

- 1. ቦርዱ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ይኖረዋል። ሆኖም አስቸኳይ ስብሰባ ሲፈለግ ስብሰባዊ ወይም 1/3ኛ አባላት ከጠየቁ ሊጠራ ይችላል።

13. Meeting of the Board

- 1. The board shall convene its regular meeting once a month; provided, however, that a call for an extraordinary meeting may, where it is needed, be done upon the request of the chairperson or one-third of the board members.

2. በቦርዱ ስብሰባ ላይ ከግማሽ በላይ አባላት ከተገኙ ምልአተ ጉባኤ ይሆናል።

3. የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው ከተገኙት አባላት በአብዛኛው ድምፅ ሲደገፍ ነው። ሆኖም ድምፁ እኩል ለእኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰባው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል።

4. የዚህ አንቀፅ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

14. የቦርድ አባላት ተጠያቂነት

1. የቦርድ አባላት በአንቀፅ 12 የተዘረዘሩትን ተግባራት የሚቃረን ተግባር ሲፈፀሙ ተጠያቂ ይሆናሉ።

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /1/ የተደነገገው ቢኖርም፣ በቦርዱ ውሳኔ አለመስማማቱ የተመዘገበለት የቦርድ አባል ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ አይሆንም።

15. የዋና ሥራ አስኪያጁ ሥልጣንና ተግባር

1. ዋናው ሥራ አስኪያጅ የባለስልጣኑ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ከቦርዱ በሚሠጠው መመሪያ መሠረት የድርጅቱን ስራዎች ያቅዳል ፣ ያደራጃል ፣ ይመራል ፣ ያስተዳድራል፣ ይቆጣጠራል።

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /1/ የተመለከተው አጠቃላይ ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ሥራ አስኪያጁ፡-

2. There shall be a quorum where above half of the members are present at the meeting of the board.

3. The decision of the board shall be passed where it is supported by the majority members that are present at the meeting; In case of a tie, however, the chairperson has a casting vote.

4. Without prejudice to the provisions of this Article, the board may issue its own meeting procedural directive thereof.

14. Accountability of the Board Members

1. The board members shall be accountable where they act inconsistent to what is provided under Article 12.

2. Notwithstanding the provision of Sub Art. /1/ of this Article hereof, a board member whose dissent on the decision of the board is recorded shall not be liable for the harm happened.

15. Powers and Duties of the General Manager

1. The general manager shall, being the main executive body of the Authority, plan, organize, direct, administer, and supervise the activities of the enterprise in accordance with the direction to be given by the board.

2. Without prejudice to the general duty stated under Sub-Art./1/ of this Article hereof, the general manager shall:

ሀ.በዚህ ደንብ አንቀፅ 6 የተመለከቱትን ስልጣንና ተግባሮች በስራ ላይ ያውላል።

ለ.ማንኛውንም በቦርድ የፀደቁና በምክር ቤቱ ወይም በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መወሰን የሚገባቸውን ባለስልጣኑን የሚመለከቱ ጉዳዮች አቅርቦ ያስወስናል።

ሐ.ከሦስተኛ ወገን ጋር በሚደረግ ግንኙነት፣ እንዲሁም ባለስልጣኑ በሚከሰቡትም ሆነ በሚከሰሱበት ጉዳይ ባለስልጣኑን ይወክላል።

መ.ለቦርዱ አቅርቦ በማፀደቅ ተጠሪነታቸው ለራሱ ወይም ከእሱ በታች የሆኑትን የባለስልጣኑን የስራ ክፍል ኃላፊዎች ይቀጥራል፣ ይመድባል፣ የሥራ ዝርዝራቸውን ይገልጻል፣ የዲስኅሊን ርምጃ ይወስዳል፣ ከሥራ ያሰናብታል።

ሠ.በአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ህግ እና የኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ሌሎችን የባለስልጣኑን ሠራተኞች ይቀጥራል፣ ይመድባል፣ የሥራ ዝርዝራቸውን ይገልጻል፣ የዲስኅሊን ርምጃ ይወስዳል፣ ከሥራ ያሰናብታል።

ረ.የሂሳብ መዛግብት በተገቢው እንዲያዙ ያደርጋል፣ በባለስልጣኑ ስም የባንክ ሂሳብ ይከፍታል፣ ለባለስልጣኑ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ነገራትም መሠረት ገንዘብ ወጭ እንዲደረግ ያዛል።

- a. Put in effect the powers and duties provided in Art. 6 of this regulation hereof;
- b. Cause for the decision of cases, every case that is approved by the board, which should be submitted and decided by the council or executive committee.
- c. Represent the Authority in all its relations with third parties and on the cases where the Authority sue or be sued.
- d. Recruit, assign, notify their job description, take disciplinary measures, and dismiss the department heads of the Authority accountable to himself or to subordinates whereby submitting and causing the approval of same by the board.
- e. Recruit, assign, notify their job description, take disciplinary measures, and dismiss other employees of the Authority pursuant to the Labor Law and the directive to be issued by the Industry and Urban Development Bureau.
- f. Cause the proper maintenance of books of account; Open a bank account in the name of the Authority; Decree the withdrawal of money in accordance with the working program and budget appropriated to the Authority.

ሲቦርዱን በማስፈቀድ ለባለስልጣኑ በተፈቀደው በጀት መሠረት ከሀገር ውስጥ ምንጮች ብድር ይበደራል፡፡

ሺ.የባለስልጣኑን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅዶችና ነፍሳራዎች እንዲሁም ሪፖርቶች ያዘጋጃል፣ ያቀርባል፣የሥራ ሂደቶችን ይገመግማል፡፡

ቀ.ዋና ሥራ አስኪያጁ ለባለስልጣኑ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለሌሎች ሠራተኞች ከአንድ ወር ላልበለጠ ጊዜ በውክልና ሊሠጥ ይችላል፡፡ ሆኖም ውክልናው ከሰላሳ ቀናት ለሚበልጥ ጊዜ ከሆነ ውክልናው በቅድሚያ ለቦርድ ቀርቦ መጽደቅ አለበት፡፡

16. የምክትል ስራ አስኪያጁ ስልጣንና ተግባር

1. በዋና ስራ አስኪያጁ ተለይቶ የሚሰጠውን ስራ ይሰራል፡፡
2. ዋና ስራ አስኪያጁ በማይኖርበት ጊዜ እርሱን ተክቶ ይሰራል፡፡

17. የዋናና ምክትል ሥራ አስኪያጆች ተጠያቂነት

1. ዋናና ምክትል ሥራ አስኪያጆች በባለስልጣኑ ላይ በሚያደርሱት ጉዳት በሕግ መሠረት ተጠያቂ ይሆናሉ፡፡
2. ዋናና ምክትል ሥራ አስኪያጆች በባለስልጣኑ ላይ ጉዳት ሲያደርሱ ቦርዱ አስተዳደራዊ ርምጃ ሊወስድባቸው ይችላል፡፡

g. Borrow a loan, by having the permission of the board, from domestic sources in accordance with the budget appropriated to the Authority.

h. Prepare and submit the, short, medium, and long term plans, programs, and reports of the Authority as well as evaluate processes.

i. The Director General may delegate part of his powers and duties to other employees to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Authority for the time not exceeding one month; provided, however, that if the delegation is for the time exceeding one month, the delegation shall priorly be submitted and approved by the board.

16. Powers and Duties of the Deputy General

1. Carry out such activities as may be specifically assigned to him by the general manager.
2. Act on behalf of the general manager where he is absent.

17. Accountability of the General and Deputy General Managers

1. The general and deputy general managers shall be liable under the law for any harm they commit against the Authority.
2. The board may take administrative measures on the general and deputy general managers where they commit an act against the Authority.

ክፍል አምስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

18. የሂሳብ መዛግብት

1. ባለስልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብትንና ሰነዶችን ይይዛል፡፡
2. ባለስልጣኑ የየወሩን በጀትና ትክክለኛውን ወጭ በማነፃፀር ወርሃዊ የሂሳብ መግለጫ ያዘጋጃል፡፡
3. የባለስልጣኑ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች አግባብ ባለው የከተማው መስተዳድር የአዲት መስሪያ ቤት ይመረመራል፡፡
4. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የባለስልጣኑ የሂሳብ መዛግብት ቦርዱ በሚሠይማቸው የውጭ አዲተሮች ሊመረመር ይችላል፡፡

19. የባለስልጣኑ የገቢ ምንጮች

1. የባለስልጣኑ ገቢ ከሚከተሉት የተውጣጣ ይሆናል፡-
 - ሀ. የከተማዉ ምክር ቤት ከሚመደብለት በጀት፣
 - ለ. በከተማው መስተዳድር በኩል ከመንገድ ፈንድ ከሚገኘው ገቢ፣
 - ሐ. የባለስልጣኑ ከሚሠጠው አገልግሎት ከሚያገኘው ልዩ ልዩ ገቢ፣ እና
- መ. እንደ አስፈላጊነቱ ህብረተሰቡ ከሚያደርገው የገንዘብ መዋጮ ወይም ከሌላ ምንጭ ይሆናል፡፡

PART FIVE

MISCELLANEOUS PROVISIONS

18. Books of Account

1. The Authority shall maintain complete and accurate books of account and documents.
2. The Authority shall prepare a monthly statement of account by comparing the monthly budget with the correct amount of expenditure.
3. The books of accounts and financial related documents of the Authority shall be audited annually by the pertinent Auditor office of the urban administrative.
4. Without prejudice to the provision of Sub Art. /1/ of this Article, the books of account of the Authority shall be audited by the external auditors to be designated by the board.

19. Budget Sources of the Authority

1. The budget of the Authority shall be drawn from the following sources:-
 - a. Budget to be allocated by the city council;
 - b. from the road fund revenue to be gained via the city administrative;
 - c. From various incomes to be derived by the Authority from the service it renders; and
 - d. Money that may be, as its necessity, contributed from the community or other source.

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 የተመለከተው ገንዘብ በድርጅቱ ስም በሚከፈት የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ ሆኖ የባለስልጣኑን ስራዎች ለማከናወን ወጭ ይደረጋል።

2. The amount of money stated under Sub Art. /1/ of this Article shall be, being deposited in the bank account to be opened in the name of the enterprise, expended to carry out the activities of the Authority.

20. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ ደንብ የመንገድ ባለስልጣን መስሪያ ቤት በተቋቋመባቸው የባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች እንዲሁም ወደፊት በዚህ ደንብ መሰረት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በሚቋቋምባቸው ከተሞች በራሳቸው ወይም በሌላ በተገነቡና በሚገነቡ ሁሉም መንገዶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

20. Scope of Application

This regulation shall be applicable on all roads, constructed or to be constructed by the cities or other body, of Bahir Dar, Gondar, Dessie and Combolcha cities in which the Urban Roads Authority is established as well as on the urban centers in which the Office of the Authority may be established later.

21. መመሪያ የማዉጣት ስልጣን

ቢሮው ለዚህ ደንብ ድንጋጌዎች ሙሉ ተፈጻሚነት የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

21. Power to Issue Directive

The Bureau may issue specific directives necessary for the full implementation of the provisions of this regulation.

22. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ታይቶና ተመርምሮ ከፀደቀበት ከታህሳስ 13 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

22. Effective Date

This regulation shall come in to force as of December 23rd, 2011, on which date it has been examined and approved by Council of the Regional Government.

ባህር ዳር
ታህሳስ 13 ቀን 2004 ዓ.ም.
አያሌው ጎበዜ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
ርዕሰ መስተዳድር

Done at Bahir Dar
This 23rd day of December, 2011
Ayalew Gobezie
Head of Government
of the Amhara National Regional State